

**Coptic Orthodox Patriarchate**  
**His Holiness Pope Tawadros II**  
 Pope of Alexandria and  
 Patriarch of the See of St. Mark  
**The Papal Center**



**بطريركية الأقباط الأرثوذكس**  
**قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني**  
 بابا الإسكندرية  
 وبطريك الكرازة المرقسية  
 المقر البابوي

222 Ramses St., Abbaseya, Cairo, Egypt

**Ἡ ἁγία Ἐκκλησία**

222 شارع رمسيس ، العباسية ، القاهرة ، مصر

Tel: 024822580

Fax: 0235365880

email: office@popetawadros.org

0235365880

تليفون: 024822580

Amharic

በሰሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማን

ኤክህርስቶስ አነስቲ አሊስቶስ አነስቲ.  
 ክርስቶስ ተነሥቶአል በእውነት ተነሥቷል።

የተወደዳችሁ ሆይ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ። በዓለ ትንሣኤ የበዓላት ሁሉ ራስ ከደስታዎቻችን ሁሉ የሚበልጠው ደስታችን ነው። በመላው ዓለም ያላችሁትን ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ሜትሮጶሊታኑን እና ጳጳሳቱን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ሊቀካህናቱን፣ ካህናቱን መኮሰቶን፣ ዲያቆናቱን፣ አዛውንቱን፣ የየሀገረ ስብከት አስተዳደር ጉባኤ አባላቱን ሁሉንም ምእመናን፣ ወጣቱን፣ አገልጋዮችን ሁሉንም ቤተሰቦች እና አዳጊ ሕጻናቱን እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ እላለሁ። ትንሣኤን በሦስት ስሞች እንጠራዋለን።

ፋሲካ ተብሎ ይጠራል ይህም ከጨለማ ወደ ብርሃን መሻገርን ያመለክታል። ይህም ከስቅለት አርብ ምሽት ለቀዳም ሰው ለጥቢያ ያለው ሌሊት ነው። የዳግም ምጽአት መታሰቢያ። ወደ ቤተክርስቲያን አርብ ምሽት እንገባለን። ቅዳሜ ጠዋት በብርሃን በቅዳሴ እንፈጽመዋለን። ኢስተር ተብሎም ይጠራል። ይህ ቃል ኢስት (ምስራቅ) ከሚለው ቃል የተገኘ ነው። ይህም ምሥራቅ የብርሃን መገለጫ ስለሆነ ነው። ሦስተኛው ስሙ አሐድ ይባላል። ይህም የብርሃን ቀን ነው። ይህም በዓል የብርሃን በዓል ተብሎ ሊጠራ ይችላል።

በሰሙኑ ሕመማት እና በትንሣኤው ክስተቶች በርካታ ገጸ ባሕርያትን እናገኛለን። ትንሣኤ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የሕይወትን ተስፋ የተከለ ትልቁ ክስተት ነው። በዚህም ሁለት ዓይነት ሰዎችን እናገኛለን። አንደኛው ዓይነት ስቃይን ይፈጥራል፤ ሁለተኛው ተስፋን ይዘራል። በአረብኛ ቋንቋ ስቃይ እና ተስፋ የሚሉት ቃላት የሚጻፉት በተመሳሳይ ፊደላት ነው። ምንም እንኳን የፊደላቱ ቅደም ተከተል ቢለያይም። በሰው ልጅ ላይ ስቃይን የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ በሰው ልጅ ሕይወት ተስፋን ይዘራሉ። ትንሣኤ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ትልቁ ክስተት ነው። እሱም በሰው ነፍስ ውስጥ ተስፋን ዘርቷል። ጥቂት ምሳሌዎች እንውሰድ።

የሐዲስ ኪዳንን መጀመሪያ ስናነብ ስለንጉስ ሄሮድስ እናነባለን። ይህ ሰው ስቃይን ፈጥሮአል። የቤተልሔም ሕጻናት እንዲገደሉ አድርጓል። እነሱም ከሁለት ዓመት በታች ነበሩ። እሱም ክርስቶስን መግደል ፈልጎ ነበር። የፈጠረው ስቃይም ታላቅ ነበር። በሕጻናቱ መታረድ አካባቢውን ሁሉ ስቃይ እና ዋይታ ሞላው። በሰው ልጅ ላይ ስቃይን የፈጠሩ ሰዎች ሌላ ምሳሌ እናንሳ። ክርስቶስን የሰቀሉትን አይሁድ እናንሳ። የመስቀሉ ስቃይ ብዙ ዓይነት ነው፤ አካላዊ እና ውስጣዊ። ይህም መናቀን፣ ችንካሩን፣ የእሾህ አክሊሉን እና መስቀሉን ያጠቃልላል። የሕዝቡን ጩኸት፣ ቁጣ እና ስድብ፣ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሳለ የተሰነዘሩበትን የጽርፈት ቃላት። እነዚህ መከራዎች ሁሉ በተሰቀለው ክርስቶስ ላይ የደረሱት በአይሁድ ነው። ይህም በክርስቶስ የመስቀል ላይ ሞት ተፈጸመ። በሰው ልጅ ላይ ስቃይን ከፈጠሩ ሰዎች ሌላው ምሳሌ ከዳተኛው ደቀመዝሙር ይሁዳ ነው። እሱም ከወንድሞቹ ሐዋርያት ጋር በክርስቶስ የተመረጠ ነበር። ከእነሱ ጋር ኖሯል የክርስቶስን ተአምራት አይቷል፤ ትምህርቶቹንም ሰምቷል። ነገር ግን ታናሽ ስብዕናው ክርስቶስን እንዲሾጥ አደረገው። ለትንሽ ገንዘብ ብሎ ክርስቶስን ከዳው እና ሸጠው፤ ብዙ ስቃይንም አመጣበት። ይህም በክርስቶስ መስቀል እና መሞት ተፈጸመ። እነዚህ በሰው ልጅ ላይ ስቃይን የፈጠሩ ሰዎች ምሳሌዎች ናቸው። በሰው ዘር ላይ ጨለማን የፈጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ። የኅሊና እንዲሁም የልብ ጨለማ። እነሱም በሌሎች ላይ ውድቀትን ይፈጥራሉ። ለዚህም ብዙ ዓይነት ፍርሐት፣ ጭንቀት እና በሰዎች መካከል ትግልን ይጠቀማሉ። ይህም ወደ ግጭት እና ጦርነት ይመራል። ከሌሎች ስቃይ ፈጣሪዎች መካከል መንቻኮች፣ አማጺዎች እና ተደባዳቢዎች እንዲሁም ውሸትን፣ አሉባልታን፣ ጥርጣሬን የሚዘሩት ደግሞም ሌሎች ተስፋ እንዲቆርጡ የሚያደርጉት ይገኙበታል። እነዚህ ስቃይ ፈጣሪዎች ሁሉ ከክርስቶስ ጋር አይኖሩም።

ሌሎች ሰዎች ደግሞ በሰዎች ህይወት ውስጥ ተስፋን የሚዘፋ ናቸው። የክርስቶስ ትንሣኤ ተስፋን የዘራ ታላቅ ክስተት ነው። ይህም የክርስቶስ ሃይማኖት የተመሠረተበት ምክንያት ነው። ክርስቶስና ባጠቃላይ በክርስቶስ ትንሣኤ ላይ የተመሠረተ ነው። “መዳን በማንም የለም” (ሐዋ. 4:12)። ተስፋ ቆርጣ የነበረችውን ማርያም መግደላዊትን ተመልክቱ። ክርስቶስን ፈልጋ አላገኘችውም ነበር። የክርስቶስ መገለጥ እና ንግግሩ ተስፋዎን መለሰው። አሷም ቅድስት ማርያም መግደላዊት ሆነች። የትንሣኤውን የምሥራች ለሐዋርያት እና ለደቀመዛሙርቱ አበሰረች። ሁለቱን የኤማሁስ መንገደኞች ደቀመዛሙርቱን ተመልክቱ። ወደ ኢየሩሳሌም እየተጠጉ ሲሄዱ የሚነጋገሩት ተስፋ በመቁረጥ ነበር። በመንገዳቸው ክርስቶስ ሲገለጥላቸው “እናንተ የማታስተውሉ ልባችሁ ከማመን የዘገየ” አላቸው (Luke 24:25) እና ተስፋቸውን መለሰላቸው። በፍርሐት ውስጥ የነበሩትን ደቀመዛሙርቱን ተመልክቱ። ክርስቶስ መስቀል በኋላ በከፍተኛ ግራ መጋባት ውስጥ ነበሩ። በዚህ ዓይነት ግራ የመጋባት እና ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ውስጥ ሳሉ ክርስቶስ ተገለጠላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል እንዲህ ይላል “ደቀ መዛሙርትም ጌታን ባዩት ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው።” (ዮሐ 20:20) ጌታ ተስፋን ዘራባቸው።

የተወደዳችሁ ሆይ እናንተ ከየትኛው ወገን እንደሆናችሁ ምረጡ። ለሰዎች ስቃይ እና ጭንቀትን ከሚፈጥሩት ውስጥ ናችሁ? ወይስ በሰው ሕይወት ውስጥ ተስፋን ከሚዘፋት? በሚያጽናኑ ቃላት ተስፋን መዝራት ትችላላችሁ። ደግሞም በማበረታታት፣ የተስፋን በር በመክፈት እና ሰላምን በማድረግ። ሰዎችን ይቅር ስትሉ በሌሎች ተስፋን ተዘራላችሁ። በፈገግታ ሰላምታም ለሰዎች ተስፋን ልትዘፋ ትችላላችሁ። በእለት ከእለት እንቅስቃሴያችሁ በተስፋ ስትጓዙ በሌሎች ተስፋን ትዘራላችሁ።

የተወደዳችሁ ሆይ እንኳን ለዚህ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። በመላው ዓለም ያሉትን አጥቢያዎች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በመላው ዓለም ያሉትን የግብጽ ኦርቶዶክስ አገገረ ስብከት እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በግብጽም ሆነ ከግብጽ ውጭ፣ በዩናይትድ ስቴትስ፣ በካናዳ፣ በላቲን አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአፍሪካ እና በእስያ፣ በኢየሩሳሌም እና በአውስትራሊያ በመላው አለም ላላችሁ የተወደዳችሁ ልጆቻችሁ የከበረ ሰላምታዎ እና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቴ ይደረሳችሁ።

የዚህ በዓል ደስታ ልባችሁን ይሙላው። ሁላችሁንም ከግብጽ ምድር ሰላምታን አቀርብላችኋለሁ። ይህች ሀገር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደደች ናት። ይህች ሀገር ብዙ ዓመታት የኖረባት ናት። ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም እና ከጠረቢው ከቅዱስ ዮሴፍ ጋር። ለሁላችሁም መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ስለ ደግንነታችሁ፣ ስለ ፍቅራችሁ እና ስለ ሰላማችሁ እጸልያለሁ።

የትንሣኤውን ሰላምታ እንበል፤ ኤክህርስቶስ አነስቲ፣ አሊስቶስ አነስቲ፣ ክርስቶስ ተነሥቶአል፣ በእውነት ተነሥቷል።

